



የሰብሰባ ጥሪ

ጥቅምት 2007 ዓ.ም.

ዋና መቀመጫውን በጀርመን ሀገር በበርሊን ከተማ ያደረገው የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ (ኢ.ፖ.እ.አ.ኮ)ን የምንደግፍ ከኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያ ወዳጅ ከሆኑ የጀርመን ዜጎችና እንዲሁም ለሰብአዊ መብት መክበር ከሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ተቋማት ጋር በ “ኢትዮጵያ ስለሚገኘው የሰብአዊ መብት ሁኔታ” ለመወያየት አንድ ሕዝባዊ ስብሰባ በጥቅምት 29 ቀን 2007 ዓ.ም. (ኖቬምበር 8 ቀን 2014 ዓ.ም.) በኑርንበርግ ከተማ አዘጋጅተናል።

እንደሚታወቀው የወያኔ ቡድን በምዕራቡ ኃያላን በተለይም በአሜሪካ መንግስት ሙሉ ድጋፍና ትብብር ከዛሬ 23 አመታት በፊት ከሥልጣን ከተቆናጠጠ ጀምሮ በዜጎቻችን ላይ እየደረሱ ያሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ከድጡ ወደ ማጡ በመሆናቸው ሕዝባችን ኑሮውን በአሳዛኝና አስቃቂ ሁኔታ እንዲገፋ ተገዷል። ኢትዮጵያ ሀገራችን የጥቂቶች መንደላቀቂያ፤ ለብዙሃኑ ደግሞ ሲኦል መሆኗ በባሰ ሁኔታ ቀጣይ እንዲሆን ተደርጓል። ከተለጣፊዎችና ለአገዛዙ ቀና አመለካከት ካላቸው ጥቂት ቡድኖች በስተቀር በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞ የሚያሰሙ ሀገር ወዳድ ኃይሎች ይጨቆናሉ፡ ይታፈናሉ፤ ለስደት ይዳረጋሉ፤ ደብዛቸው ከነጭራሱኑ የጠፋው የዜጎች ቁጥር በርካታ ነው። የእምነት ነፃነትም ሆነ እኩልነት አይከበርም። በተለያዩ የማፈኛ ማህሪያዎች የሚሰቃዩት ዜጎቻችን ቁጥር ከ 45000 በላይ እንደሆነ የተለያዩ ለሰብአዊ መብት የሚንቀሳቀሱ ተቋማት የሚገልፁት ነው። በጎሳ ልዩነት ላይ የተመሰረተው የወያኔ አገዛዝ ፖሊሲ በተለይ በአማራው ብሔርሰብ አባላት ላይ የሚያደርሰው በደልና እመቃ አሳዛኝና አስቃቂ ከመሆኑም በላይ እትብታቸው ከተቀበረበትና በሰላም ከሚኖሩበት አካባቢ በግዴታ እንዲፈናቀሉና ለከፍተኛ ስቃይ የተዳረጉት በርካታ ናቸው።

ዴሞክራሲ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር ደብዛው ተፈልጎ የሚገኝ አይደለም። በነፃ መደራጀት ዘብጠይ ያስወርዳል። ነፃ ፕሬስ ባለመኖሩም ኃሳብን ያለምንም ፍራቻ በነፃ መግለፅ አደገኛ ለመሆኑ በቅርቡ ለእስር የተዳረጉት ጋዜጠኞችና ብሎገሮች የሚያመለክቱት ናቸው። የጸረ ሽብር ሕጉ በሀገር ወዳዳ ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍ ሰላም ወዳድ ኃይሎች ጭምር ሽብርን የማይታደግና ዴሞክራሲያዊ ኃይሎችን ለማፈኛ መሳሪያ ነው ተብሎ የተወገዘው የውጤቱ አስከፊነት በግልፅ እየታየ ነው። በሚደርሰው በደልና ጭቆና የተነሳ ሀገር ተረካቢና የእድገት ኃይል ሊሆኑ ከሚችሉት ውስጥ በርካታ ወጣት ኢትዮጵያውያን በተለያዩ አቅጣጫዎች ለስደት በመዳረጋቸው በጉዞአቸው ሂደት ያጋጠሟቸው የሰውነት አካላቸውን ከመነጠቅ አንስቶ የደረሱባቸው ጉስቁልናዎች፤ የአስገድዶ መድፈር ተግባራት፤ ጥሪታቸውን መዘረፈና መደብደብ ሕይወታቸው ሊተርፍ ከቻሉት ውስጭ በርካታዎቹን ለሕሊና ቀውስ ዳርጓቸዋል። ሰቀቀን ለቆባቸዋል። በድንበር አሻጋሪ ሕገወጥ ቀማኞችና ወረበሎች ለባሕር ማዕበል ፍፁም ተጋላጭ በሆኑ ታንኳዎችና ጀልባዎች ሊሸከሙት ከሚችሉት በላይ በመጫን ለማቋረጥ በሚያደርጉት ጥረት ከባሕር ሰምጠው ሕይወታቸው የጠፋው በርካታ ናቸው።

በመሆኑም እኛ የኢ.ፖ.እ.አ.ኮ ደጋፊ ኢትዮጵያዊያን ይህንን በሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት እየደረሱ ያሉ ሁኔታዎችን ለመወያየትና ለችግሩም በጋራ መፍትሄ ለማፈላለግ በሚደረጉት እንቅስቃሴዎችም የራሳችንን አስተዋፅዖ ለማበርከት ይቻላል። ዘንድ ይህንን የውይይት ስብሰባ አዘጋጅተናል። በውይይቱ ውጤት ላይ በመመርኮዝም ሕዝባችን ለነፃነቱ መጎናፀፍ፤ ለፍትህ መረጋገጥ፤ ለሰላም መስፈን፤ ለመብት መከበር የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎቹን በሁለመና መልኩ ለመደገፍ ይቻላል። ዘንድ የተዘጋጀው ይህ ስብሰባ የምንመካከርበት ይሆናል።

በዚህ የውይይት ስብሰባ የመንደርደሪያ ሃሳብ የሚያቀርቡልን፤

1. ለረጅም ጊዜያት ያለማቋረጥ እስካሁን ድረስ ለሰብአዊ መብት መከበር ተከራካሪ የሆኑት፤ በሚደርሱት ግጥማቸው በበርካታ ኢትዮጵያን ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፉትና የኮሚቴው ሊቀ መንበር የሆኑት የተከበሩ አቶ አሊ ሁሴን፤

2. በካናዳ በዊኒፔግ ከተማ የሁለት የክብር ሽልማት ባለቤት የሆኑትና የአባታቸውን ፈለግ በመከተል ለመብት መከበር የሚንቀሳቅሱት ልጃቸው ወጣት ምሳሌ አሊ በክብር እንግድነት በስብሰባችን ላይ ይገኛሉ።

የስብሰባው ቀን ቅዳሜ ኖቬምበር 8 ቀን 2014 ዓ.ም.

ቦታው **Stadt Nürnberg Nachbaschfthaus Gostenhof**
Adam-Klein-Str.6
90429 Nürnberg

ሰአት **ከቀኑ 12.00 ሰአት ጀምሮ ይሆናል።**

በመሆኑም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያን በዚህ ስብሰባ በመገኘት የውይይቱ ተካፋይ በመሆን የራሳችሁን ቀና አስተዋፅዖ ስብሰባዎቹን ዘንድ የከበረ ጥሪዎችንን እናቀርባለን።

የኢ.ፖ.እ.አ.ኮ. ደጋፊዎች